



**የደቡብ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ክልል መንግስት
ደቡብ ነጋሪት ጋዜጣ**

**DEBUB NEGARIT GAZETA OF THE SOUTHERN NATIONS,
NATIONALITIES AND PEOPLE'S REGIONAL STATE**

**፲፰ ኛ ዓመት ቁጥር ፯
ህዋሳ ሚያዚያ ፬ ቀን ፪ሺ፬**

**በደቡብ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና
ሕዝቦች ክልል መንግስት ምክር ቤት
ጠባቂነት የወጣ አዋጅ**

**18th Year No 7
Hawassa April 12/2012**

ማውጫ

ደንብ ቁጥር ፩፻፩/፪ሺ፬

**በደቡብ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልል
መንግስት የሸካ ዞን ውስጥ የተከለሉ ጥብቅ ደኖች
ልማት ጥበቃና አጠቃቀም ለመወሰን የወጣ ደንብ
ቁጥር ፩፻፩/፪ሺ፬**

CONTENTS

Regulation no 101/2012

**The Southern Nations, Nationalities And People's
Regiona, State Sheka Zone Protectes Forest
Development, Coservation Nad Utilization Rigulation
No 101/2012**

**በሸካ ዞን ውስጥ የተከለሉ ጥብቅ ደኖች ልማት ጥበቃና
አጠቃቀምን ለመወሰን የወጣ ደንብ ቁጥር ፩፻፩/፪ሺ፬**

**A AREGULATION ISSUED TO SHEKA ZONE
PROTECTED FOREST DEVELOPMENT
CONSERVATION AND UTILIZATION
REGULATION No 101/2012**

መግቢያ

PREAMBLE

በደቡብ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ክልል መንግስት በሸካ ዞን በተለያዩ ቦታዎች የሚገኙ የተፈጥሮ ደኖችንና የደን መሬቶችን ለአካባቢ ጥበቃ ካላቸው ጠቀሜታ፣ ለታሪክ፣ ለባህል፣ ለብዝሃ ሕይወት ጥበቃ እንዲሁም ለስልጠናና ምርመር አገልግሎት እንዲወሉ በጥብቅ ደንነት ተጠብቀው እንዲለሙና ዳር ድንበራቸው የአካባቢውን ሕብረተሰብ ባሳተፈ መልኩ ተክልሎና ተመዝግቦ ሕጋዊ እውቅና እንዲያገኝ ማድረግ በማስፈለጉ፤

Where as, it is become necessary to conserve develop, demarcate the boundary of natural forests and forest lands found across sheka Zone and cause to be registered there to through participating the local community so as to apply for the conservation of history, culture, biodiversity as well as for training and research due to there paramout significance for the conservation of environment.

በደኖቹ አካባቢ የሚገኘውን ሕብረተሰብ ተሳትፎና ኢኮኖሚ ተጠቃሚነትን ለማረጋገጥ እና የደኖቹን ይዘት ለመጠበቅ ስለደኑ ልማት፣ ጥበቃና አጠቃቀም መወሰን በማስፈለጉ፤

Whereas, it found necessary to determine the development, conservation and utilization of forests so as to ensure the particaipation and benefits of the local community those who inhibit around the forest;

የደቡብ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልል መንግስት መስተዳድር ምክር ቤት በክልሉ የደን ሃብት አስተዳደር፣ ልማትና አጠቃቀምን ለመወሰን በወጣው አዋጅ ቁጥር አንቀፅ ፸፯/፲፱፻፺፮ እና አንቀፅ ፭(፩) መሠረት ይህንን ደንብ አውጥቷል።

Now therefore, in accordance with article 5 (1) and 24 of forest Resource Management, Development, and Utilization Proclamation No 77/2002, the Southern Nations Nationalites and Peoples Regional State executive council has hereby proclaimed as followes

ክፍል አንድ
ጠቅላላ

፩ አጭር ርዕስ

ይህ ደንብ «የደቡብ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ክልል መንግስት በሸካ ዞን ውስጥ በተለያዩ ቦታዎች የሚገኙትን ጥብቅ ደኖች ለማልማት ጥበቃና አጠቃቀምን ለመወሰን የወጣ ደንብ ቁጥር ፩፻፩/፪ሺ፪ ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል።

፪ ትርጓሜ

፩ የቃሉ አገባብ ሌላ ትርጉም የሚያሰጠው ካልሆነ በስተቀር በዚህ ደንብ ውስጥ፡-

- A «አዋጅ» ማለት የደቡብ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ክልል መንግስት የደን ሃብት አስተዳደር፣ ልማትና አጠቃቀምን ለመወሰን የወጣ አዋጅ ቁጥር ፸፯/፲፱፻፺፮ ነው።
- E «ዞን» የደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ክልል መንግስት የሸካ ዞን ነው።
- H «ጥብቅ ደን» ማለት በዚህ ደንብ አንቀጽ ፭ መሠረት ተከልሎ የተመዘገበ የክልሉ መንግስት ጥብቅ ደን ነው።
- መ «ማዕከላዊ ዞን» ማለት ከጥብቅ ደን ክፍል ውስጥ በመጠን አነስተኛ ሆኖ በተፈጥሮ ደን የተከበበና ለምርምር፣ ለአካባቢ ተፅዕኖ ክትትል፣ ብዝሃ ህይወትና ዘረመል ጥበቃ ሲባል ከሰው ንክኪ የተለየ የደን ክፍል ነው።
- ሠ «አዋሳኝ ዞን» ማለት ከጥብቅ ደን ክፍል ውስጥ ከማዕከላዊ ዞን ቀጥሎ በዙሪያው የሚያዋስነው በተፈጥሮ የበቀለ ወይም በሰው ሰራሽ መንገድ ተተክለው የለሙ ዛፎችና የእንጨትነት ፀባይ ያላቸው ተክሎች የሚገኙበትና መንግስት ከአካባቢው ህብረተሰብ ጋር በመሆን ደን ሳይጎዳ ሊለማ የሚችል የደን ክፍል ነው።
- ረ «የጀነቲክ ሃብት» ማለት ለሰው ልጅ ጠቀሜታ ያለው ወይም ወደፊት ጠቀሜታ ሊኖረው የሚችል የህይወታዊ ሃብትን የዘር ባህሪ የያዘ የዘረመል ቁስ ሲሆን ተዋዕን ይጨምራል።
- \ «ዘረመል» ማለት ተወራራሽ ባህሪያትን የሚያስተላልፍ በማንኛውም ሕይወት ያለው ነገር ውስጥ የሚገኝ የኬሚካል ቅንብር ነው።

፪. በዚህ ደንብ ውስጥ ያሉ ቃላትና ሐረጎች በአዋጁ የተሰጣቸው ትርጉም ይይዛሉ።

Part one

General

1. Short title

This regulation may be cited as “the southern nations, nationalized and peoples’ regions state shale zone protected forest development, conservation and utilization regulation no 101/2012”

2. Definition

- 1. In this regulation, unless the context otherwise requires;
 - a. “proclamation” means the southern nations, nationalities and people regional state forest resource management, development, and utilization proclamation no 77/2004;
 - b. “zone: means the southern nations, nationalities and peoples regional state zone.
 - c. “protects forest” means a state forest demarcated and registered in accordance with articles 5 this regulation.
 - d. “core zone” means apart of forest which is small in size within the protects forest and besieged with natural forest and excluded from interference for the our pose of research, surveillance of environment, conservation of biodiversity and gene.
 - e. “buffer zone” means a forest part nest to zone within protected forest having trees and woody plants developed naturally or manually planted and that can be developed in cooperation with the local community without affecting the forest.
 - f. “genetic resource” means a genetic material having the character of living things including composition and significant for human being currently for the future.
 - g. “gene” means a chemical composition under any living things and that may transfer inherent characters.

2. Words and phrases prescribed under this regulation shall hold the respective definition specified under the proclamation

፫. የተፈጻሚነት ወሰን

ይህ ደንብ በዚህ ደንብ በአንቀፅ ፬ (፪) በደቡብ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ክልል መንግስት በሽካ ዞን ውስጥ በተከለሉ ጥብቅ ደኖች ላይ ተፈጻሚነት ይኖረዋል።

ክፍል ሁለት

ደን ስለመሰየምና ፣ መከለልና መመዝገብ

፬. ጥብቅ ደን ስለመሰየም

፪ የሽካ ጥብቅ ደኖች ከሚያካልሉአቸውና አዋሳኝነት ከሚታወቁት የቦታ ስያሜዎች በመነሳት ሻጦ፣ ከሚታወቀው፣ ደገሌቃሪና፣ አጥሌ-አተሶ-ቴሞ፣ ሸኪበዶ-ሼራ፣ ሸቤ-ሸመርጋ ፣ በቆ እና ሚቺኮሞ የደቡብ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችን ህዝቦች ክልል መንግስት ሽካ ጥብቅ ደን ተብለው ተሰይሟል።

፭. ስለ ጥብቅ ደኖቹ መከለልና መመዝገብ

፩ ዚህ ደንብ አንቀፅ (፬) የተዘረዘሩት ደኖች የሽካ ጥብቅ ደኖች ተብለው ተከልለው ተመዝገበዋል።

ክፍል ሦስት

የጥብቅ ደኖቹ ወሰን

፮ ጥብቅ ደኖቹ በውስጣቸው ማዕከላዊ ዞንነት እና አዋሳኝ ዞንነት የተለየ የደን ክፍል በስፋታቸውና በስማቸው፡-

ተ/ቁ	የቦታ ስም	መለኪያ	ማዕከላዊ ክፍል ስፋት	አዋሳኝ የደን ክፍል ስፋት
1	ሻጦ	ሄክታር	5038	7191
2	ደገሌቃሪና፣	ሄክታር	2999	17587.52
3	አጥሌ-አተሶ-ቴሞ	ሄክታር	5664	15200
4	ሸኪበዶ-ሼራ	ሄክታር	21256	23028
5	ሸቤ-ሸመርጋ	ሄክታር	17720	12015.22
6	በቆ	ሄክታር	2247	1103.07
7	ሚቺኮሞ	ሄክታር	331	259.79
	አጠ/ድምር	ሄክታር	55255	76384.59

3. Scope Application

This regulation shall be applicable on the southern nations, nationalities and peoples regional state sheka zone protected forests specified under article 4 (2) of this regulation

Part two

Designation, demarcation and registration of forest

4. Designation of protected forest

1. Shato, degelekarina, atle-ateso-timo, shekibedoshera, shebe-shimerga, biko and mici-komo shall be designated as the southern nations, nationalities and peoples regional state sheka protected forest taking in to account the name of places bordering and surrounding such forest.

5. Demarcation and registration

1. Protected forests specified under article 4 this regulation shall be demarcated registered thereon.

Part three

Boundaries of protected forests

6. size and name of protected forests and core zones and buffer zone identified within protected forest.

R.N	Name of places	measurement	Core size Size	Buffer Zone Size
1	Shato	Hectar	5038	7191
2	Degele Karina	Hectar	2999	17587.52
3	Alte-ateso gatimo	Hectar	5664	15200
4	Shekibedo-Shera	Hectar	21256	23028
5	Shebi Shimerga	Hectar	17720	12015.22
6	Beko	Hectar	2247	1103.07
7	Michikomo	Hectar	331	259.79
	Total		55255	76384.59

ከዚህ በላይ በሰንጠረዥ የተገለፁት የጥብቅ ደንብ ቦታዎች ቀደም ብሎ በማሻ ትኩረት የተሰጠው ደንብ ክልል 41738.75 ሄ/ር ጥብቅ ደንብ ውስጥ በማዕከላዊ ጥብቅ ደንብ የተለዩት 12708.65 ሄ/ር፣ እንደራቻ የመንግስት ደንብ አላ ወሰን ክልል 73,854.2 ሄ/ር ጥብቅ ደንብ ውስጥ በማዕከላዊ ጥብቅ ደንብ የተለዩ 32,600.45 ሄ/ር እና የኪ ደንብ ክልል 16,057.5 ሄ/ር ጥብቅ ደንብ ውስጥ በውስጡ በማዕከላዊ ጥብቅ ደንብ የተለዩ 9,945.9 ሄ/ር በድምር በሦስቱ ጥብቅ ደንብ ስፋት በአካባቢው ህብረተሰብ ባህላዊና አምልኮ ምክንያት የተጠበቁ 76,395 ሄ/ር ጨምሮ 131,650 ሄ/ር ጥብቅ ደንብ ሲሆን በውስጡ በማዕከላዊ ዞንነት የተለዩትን በድምር 55,255 ሄ/ር የሚሸፍኑትና በሚከተሉት አካባቢያዊ ስያሜና ጂኦግራፊያዊ አቅጣጫዎች የተጠቀሱትን ቦታዎች ይወክላል፡፡

፩.፩. ማዕከላዊ የደንብ ክፍል

፩.፩.፩. ማሻ ጥብቅ ደንብ ውስጥ ሻጦ ማዕከላዊ የደንብ ክፍል፣

ክፍል፣

ይህ የደንብ ክፍል ማሻ ወረዳ በደቡብ ሸቻ ማጫ ወንዝ በምዕራብ አባሾሌ ወንዝ በምስራቅ ባሮ ወንዝ እና በሰሜን ሌሎ ፎሎ ዳገት መልስ 5038 ሄ/ር ቦታ የሚሸፍኑ የተፈጥሮ ደንብ ሆኖ ጂኦግራፊያዊ ወሰኖች የሚከተሉትን ቦታዎች የሚያካልል ነው፡፡

ሀ/ መነሻው በዞን 37 ሰሜን

ከ 35°28'52" ሰሜን 7°52'15" ምስራቅ ወይም የንባብ ዲግሪ 35°33'59" ሰሜን 7°52'15" ምስራቅ ወይም የንባብ ዲግሪ 35°33'59" ሰሜን 19°27'08" ምስራቅ ወይም የንባብ ዲግሪ እስከ 7°43'59" ሰሜን 35°28'52" ምስራቅ ወይም የንባብ ዲግሪ 7°43'59" ድረስ ነው፡፡

ለ/ መነሻው በቦታ አቅጣጫ

መነሻው በሰሜን በወሎ እና በቶ ቀበሌያት (ማሻ ወረዳ ወስጥ) ሆኖ ደቡብ አቅጣጫ የጳ ቀበሌ አዋሳኝ በምዕራብ አቅጣጫ ቁጃ ቀበሌ ሲሆን በምስራቅ አቅጣጫ በዲዱ ወረዳ ኦሮሚያ ክልል ድንበር ሆኖ ያዋስነዋል፡፡

፩.፩.፪. በማሻ ጥብቅ ደንብ ውስጥ ገደሌ ቃሪና ማዕከላዊ

የደንብ ክፍል

ይህ የደንብ ክፍል ማሻ ወረዳ በሰሜን ጉራቻ ወንዝ በደቡብ አያቺ ወንዝ በምስራቅ የቃሪና ሰፈር በምስራቅ አካላቺ ወንዝ የሚያካልሉትና 2999 ሄ/ር ቦታ የሚሸፍኑ ሆኖ ጂኦግራፊያዊ ወሰኖች የሚከተሉትን ቦታዎች የሚያካልል ነው፡፡

Location of protected forested prescribed in the chart here above shall have an area of 12,708.65 hectare identified as core zone within the scope of the former masha forest having an area of 41,738.75 hectare practed forest, and an area of 32,600.45 hectare identified as core zone within the scope of the Anderacha state forest having an area of 73,854.2 hectare protected forest; and an area of 9,945.9 identified as core zone within the scope of Yeki forest having an area of 16,057.5 hectare protected forest; totally covers an area of 131,650 hectare protected forest including an area of 76,395 hectare conserved due to culturing worship of the local community and a total area 55,255 hectare core zone that has been identified within the protected forest and shall represent the following areas prescribed by name of locations and geographical coordinates.

6.1. Core Zone

6.1.1 Shato Core Zone in Masha Protected Forest

This part of forest is a natural forest which covers a area of 5038 hactare and located in shecha machriver in the south, Abashole river in the west, barariver in the east and Helo follo hill in the North andits goiographical coordinates Shall cover the following locations.

A/ Commencement at 37 north of Zone

It commences at 35°28'52" north, 7°52'14" east or reading degree 35°33'59" north, 7°52'15" east or reading degree 35°33'59" north, 19°27'08" east or reading degree extends up to 7°43'59" north, 35°28'52" east or reading degree 7°43'59"

B/ Commencement by Direction

It commences at wollo and Beto Kebeles (masa worda) in the north, Yepo Kebele kin the south direction, Keja Kebele in the west direction and Dedu worda of the oromiya region the east direction shall be used as boundary thereon.

6.1.2. Degele karina Cozre Zone in Mashe

Protected Forest.

This part of forest covers an area 2999 hectare and located in Masha Woreda particularly in Guracha river in the north, Ayachi river in the south, karina village in the west and Aechi river in east direction and its geographical coordinates shall cover the following location.

ሀ/ መነሻው በዞን ፴፯ ሰሜን

ከ35°19'51'47" ሰሜን 7°50'47" ምስራቅ ወይም በንባብ ድግሪ 35°23'32" ሰሜን 7°50'47" ምስራቅ ወይም በንባብ ድግሪ 35°23'32" ሰሜን 7°43'26" ምስራቅ ወይም በንባብ ድግሪ እስከ 35°19'51" ሰሜን 7°43'26" ምስራቅ ድረስ ነው።

ለ/ መነሻው በቦታ አቅጣጫ

መነሻው በሰሜን አቅጣጫ የአጥሌ ቀበሌ በደቡብ ኖኖ ወረዳ ኮቱ ቀበሌ በአሮሚያ ክልል በድንበርነት በምዕራብ አቅጣጫ አሁንም የአሮሚያ ክልል ኖኖ ወረዳ አንድ ድንበር ሲሆን በምስራቅ አቅጣጫ ገምባካ ቀበሌ አዋሳኝ ሆኖ ተለይቷል።

፮.፩.፫ ማሻ ጥብቅ ደን ውስጥ አጥሌ አተሶ ጋቲሞ ማዕከላዊ የደን ክፍል

ይህ የደን ክፍል በማሻ ወረዳ ውስጥ የሚገኝ በሰሜን የጎጆ ረግረጋማ ስፍራ በደቡብ የዲሜ ዲሾ ረግረጋማ ስፍራ በምራብ ሻአፎኒ ወንዝ በምስራቅ አጥሌ አተሶ ጋቲሞ ቀበሌዎች ክልል ውስጥ የሚገኝ 5664 ሄ/ር ቦታ የሚሸፍን የተፈጥሮ ደን ሲሆን ጂኦግራፊያዊ ወሰኖች የሚከተሉትን ቦታዎች የሚያካልል ነው።

ሀ/ መነሻው በዞን ፴፯ ሰሜን

ከ35°24'10" ሰሜን 7°24'6" ምስራቅ ወይም በንባብ ድግሪ 35°29'15" ሰሜን 7°24'06" ምስራቅ 35° 29'15" ሰሜን 7°35'38" ምስራቅ ወይም በንባብ ድግሪ እስከ 35°24'10" ሰሜን 7°35'38" ምስራቅ ድረስ ነው።

ለ/ መነሻው በቦታ አቅጣጫ

መነሻው በሰሜን አቅጣጫ ዩና ቀበሌ ሆኖ በደቡብ አቅጣጫ አጥሌ ቀበሌ ረግረጋማ ስፍራ የሚገኘው በምዕራብ አቅጣጫ ዱይና ቀበሌ በአንድራቻ ወረዳ የሚገኘው ሲሆን በምስራቅ አቅጣጫ አተሶ ያዋስነዋል።

፮.፩.፬ አንድራቻ ጥብቅ ደን የሸኪብደ-ሼራ ማዕከላዊ የደን ክፍል

ይህ የደን ክፍል በአንድራቻ ወረዳ በሰሜን የጉራቻ ወንዝ በደቡብ የጅፎር መንደር በምዕራብ የጎደሬ ወንዝ በምስራቅ የጉቺ ወንዝ ክልል ውስጥ የሚገኝ 21256 ሄ/ር ቦታ የሚሸፍን የተፈጥሮ ደን ሆኖ ጂኦግራፊያዊ ወሰኖች የሚከተሉትን ቦታዎች የሚያካልል ነው።

A/ Commha Encement At 37 North Of Zone

It commences at 35°19'51"north, 7°50'47" east or reading degree 35°23'32" north 7°50'47" east ot reading degree 35°23'32" north 7°50'47" east or reading degree 35°23'32" north, 7°43'26" east or reading degree extends up to 35°19'51" north and 7°43'26" east.

B/ commencement by direction

It commences atle at kebele in north, none worada kotu kebele of the oromiya region also a bonndary in the south, none woresa ormiya region again a boundary in the west and gembeka kebele shall be identified and boundary in the east direction.

6.1.3. Atle-ateso gatimo core zone erda masha protected forest.

This part kof forest is a natura forest which covers an area of 5664 hectare and located masha wereda goje marshy land in the north, dime sidho marshy land in the south shafomi river in the west, atle-ateso gatimo kebeles in the east direction and geographical coordinates shall cover the following locations:

A/ commencement at 37 north of zone.

If commences 35°24'10" north 7°246" east reading degree 35°29'15"north, k7°35'38"east 35° 29'15 notrth 7°35'38" east or reading degree extends up to 35°24'10" north and 7°35'38" east.

B/ commencement by direction

It commeneces at yuna kebele in the north, marshy lands of atle kebele in the south, duyna kebele of anderacha worda in the wast and ateso kebele shall be the boundary in the direction.

6.1.4. Shekibedo-shera core zone in anderacha protected forest.

This part of forest is a natural forest which covers an area of 21256 hectare and located in anderacha worda particular in guracha river in the north, jifor village in the south, gudere river in the west, guchi river in the east direction and its geographical coordinates shall cover the following locations.

ሀ/ መነሻው በዞን ፴፯ ሰሜን

ከ 35°7'39" ሰሜን 7°3'916" ምስራቅ ወይም በንባብ 35°18'59" ሰሜን 7°39'16" ምስራቅ ወይም በንባብ ደግሪ 35°18'59" ሰሜን 7°27'55" ምስራቅ ወይም በንባብ ደግሪ እስከ ሰሜን 7°27'55" ምስራቅ ወይም በንባብ ደግሪ እስከ 35°7'39" ሰሜን ምስራቅ ወይም ድረስ ነው።

ለ/ መነሻው በቦታ አቅጣጫ

መነሻው በሰሜን ጎደራ ወረዳ ጋምቤላ ክልል የሚያዋስነው ሆኖ በደቡብ አቅጣጫ ሰሌ ቀበሌ በኦሮሚያ ክልል አዋላኝ ድንበር ላይ እንዲሁም በምዕራብ አቅጣጫ ቱግሪ ቀበሌ ሲሆን በምስራቅ አቅጣጫ ተግሪ ቀበሌ ሲሆን በምስራቅ አቅጣጫ ጎጃ በአንደራቻ ወረዳ ውስጥ የሚገኘው ያዋስነዋል።

፮.፩.፭. በየኪና አንደራቻ ወረዳዎች ጥብቅ ደን

ውስጥ ሽቢ-ሺመርጋ የማዕከላዊ የደን ክፍል

ይህ የደን ክፍል በየኪና አንደራቻ ወረዳዎች በሚገኙ በሰሜን ደን ወንዝ በደቡብ እርሚጫ ደገ፣ ጨነጋዋ፣ የሻይና የሽመርጋ ቀበሌዎች በምዕራብ ጋይሪ ወንዝ በምስራቅ ከጌጫ ወደ ቱፒ የሚወስደው ዋና መንገድ ክልል ውስጥ የሚገኝ 17720 ሄ/ር ቦታ የሚሸፍን የተፈጥሮ ደን ሆኖ ጂኦግራፊያዊ ወሰኖች የሚከተሉትን ቦታዎች የሚያካልል ነው።

ሀ/ መነሻው በዞን ፴፯ ሰሜን

ከ 35°23'19" ሰሜን 7°35'20" ምስራቅ ወይም በንባብ ደግሪ 35°33'35" ሰሜን 7°35'20" ምስራቅ ወይም በንባብ ደግሪ 35°33'35" ሰሜን 7°18'9" ምስራቅ ወይም በንባብ ደግሪ እስከ 35°23'19" ሰሜን 7°18'09" ምስራቅ ሲሆን ይህ ደን የደንና ዱር አራዊት ብዝሃ ሕይወትና ተፈጥሮ ቡና ብዝሃ ህይወት በከፍተኛ ደረጃ የሚገኝበትን የተያያዘ የደን መሬት ነው።

ለ/ መነሻው በቦታ አቅጣጫ

መነሻውን በሰሜን ካንጋ ቀበሌ ዳጊ ወንዝ ይዞ ሲሆን በደቡብ ሽመርጋ ቀበሌ ሆኖ እርሚጫ፣ ደገ፣ ጨነጋዋ የሻይ ቀበሌዎች ወደ ውጪ ትቶ፣ በምዕራብ ገማድሮ ቀበሌ ቡና ተክልን ወደ ውጪ ትቶ ሲሆን በምስራቅ አቅጣጫ ከፋ ዞን ቢጣ ወረዳ ኮዎ ቀበሌ ድንበር ያዋስነዋል።

A/ Commencement at 37 North of Zone

It commences at 35°7'39,, north 7°3'916" east or reading degree 35°18,59" north 7°39'16" east or reading degree 35°18'59" north 7°27'55" east or reading degree extends up to 35°7'39" north to 7°27'55" east.

B/ Commencement by Direction

It commences at Godere wereda of Gambella region in the north, scele kebele in the boundary of Oromiya region in the south, Tugri kebele in the west direction and Goja kebele of Andracha worda shall be the baundery in the east direction.

6.1.5. Shebi-shimerga core in yekina

Anderach proteted Forest.

This part of forest is a natural forest which cover an area of 17720 hectare and located in Degi rever of Yeki and Anderacha kebeles is the North, Ermechi Depi, Chinegawa, Shay and shimmer kebele in the south, Gayeri rever in the west, Gecha to Tepi high way in the east and its Goeographic coordinatinates shall cover the following locations.

A/ Commencement at 37 North of Zone

It commences at 35°23,19" north, 7°35'20" east or reading degree 35°22'25" north 7°35'20" east or reading degree 35°33'35" north 7°18'09" east or reading degree extend up to 35°23'19" norht to 7°18'09" east,

B/ Commencement by Direction

It commences at Kanga kebele along with Dagi river in the north, Shimerga kebele in the south excuding Ermichi, sepi, Chingawa, and shay kebeles, Gemadro kebele in the west excluding Gemadro coffee plantation and the boundary of kowo kebele in bita worda of kefa zone shall be served as a boundary east.

፮.፩.፮. በየኪ ወረዳ ጥብቅ ደን ውስጥ የበቆ ማዕከላዊ የደን ክፍል

ይህ የደን ክፍል በየኪ ወረዳ በሚገኙ በሰሜን የበቆ ቀበሌ በደቡብ ሜኒ ወንዝ በምዕራብ ከቴፒ ወደ ሚዛን የሚወስደው ዋና መንገድ በምስራቅ የህብረት ፍሬ ቀበሌ ክልል ውስጥ የሚገኝ 2247 ሄ/ር ቦታ የሚሸፍን የተፈጥሮ ደን ሆኖ ጂኦግራፊያዊ ወሰኖች የሚከተሉትን ቦታዎች የሚያካልል ነው።

ሀ. መነሻው በዞን ፴፯ ሰሜን

ከ35°25'35" ሰሜን 7°12'53" ምስራቅ ወይም በንባብ ድግሪ 35°34'52" ሰሜን 7°12'53" ምስራቅ ወይም በንባብ ድግሪ ከ 35°34'52" ሰሜን 7°09'17" ምስራቅ ወይም በንባብ ድግሪ እስከ 35°27'35" ሰሜን 7°09'17" ምስራቅ የሚገኝ ደን ነው።

ለ. መነሻው በቦታ አቅጣጫ

መነሻው ሾሻ ቀበሌ የበቆን ቀበሌ ወደ ውጪ ትቶ በደቡብ አቅጣጫ ቤንች ማጂ ዞን ውስጥ በሸኮ ወረዳ የሚገኝ ጊዝ መሬት ቀበሌ ሚኒ ወንዝ ይዞ በምዕራብ በቆ ቀበሌን ይዞ ከቴፒ ሚዛን አቅጣጫ ህብረት ፍሬ ቀበሌ ያዋስነዋል።

፮.፩.፮. በየኪ ጥብቅ ደን ውስጥ ሚቺ ኮሞ ማዕከላዊ የደን ክፍል

ይህ የደን ክፍል በየኪ ወረዳ በሚገኙ በሰሜን የኮሚ ቀበሌ፣ በደቡብ የሚ ወንዝ፣ በምዕራብ የሚቺ ቀበሌ፣ በምስራቅ የሾሻ ቡና ተክል አካል 331 ሄ/ር ቦታ የሚሸፍን የተፈጥሮ ቡናን ጨምሮ ሌሎች የብዝሃ ህይወት ሃብትን የያዘና በሚከተሉት ጂኦግራፊያዊ ወሰኖች የሚከተሉትን ቦታዎች የሚያካልል ነው።

ሀ/ መነሻው በዞን ፴፯ ሰሜን

ከ35°25'31" ሰሜን 7°09'12" ምስራቅ ወይም በንባብ ድግሪ 35°26'42" ሰሜን 7°09'12" ምስራቅ ወይም በንባብ ድግሪ 35°26'42" ሰሜን 7°07'30" ምስራቅ ወይም በንባብ ድግሪ እስከ 35°25'31" ሰሜን 7°07'30" ምስራቅ የሚገኝ የደን ዓይነት ነው።

ለ/ መነሻው በቦታ አቅጣጫ

መነሻው በሰሜን በጨ ቀበሌ የኮሚ ቀበሌ ወደ ውጪ አድርጎ በደቡብ ቤንች ማጂ ዞን ሸኮ ወረዳ የሚኒ ወንዝ ይዞ በምዕራብ ኩራ ቀበሌ ሲሆን በምስራቅ አቅጣጫ ሾሻ ቀበሌ የሾሻ ቡና ተክል በድንበር አዋስኖ የሚያልፍ ነው።

6.1.6. Beko Core Zone in Yeki Woreda Protected Forest.

This part forests is a natural forest which covers an area of 2247 hectare and located in yeki woreda beko kebele in the north, Mein River in the south, Tepi to mizain high way in the west and Hibret fire kebele in the east and its geographical coordinates shall cover the following locations.

A/ Commencement at 37 North of Zone

It commences at 35°25'35" north 7°12'53" east or reading degree 35°34'52"north 7°12'53" east or reading degree 35°34'52 north, 35°27'35 north, 7°09'17" east or reading degree extends up to 35°27'35" north to 7°09'17" east.

B/ Commencement by Direction

It commences at shosha kebele excluding Boko kebele in the north, along Mini River in sheko woreda of bench maji zone in the south, Tepi-mizan high way along Boko kebele in the west and Hibret fire kebele shshe be the bindery in the eastern dieection

6.1.7. Michi-Komo Core Zone in Yeki protecte Forest.

This part of forest is a natural forest which covers an area 331 hectare and located in Yeki woreda particularly in komi kebele in the north. Yemi river in the south, Michi kebele in the west; shosha coffee planation in the east and its geographical coordinate shall cover the following locations.

A/ Commencement at 37 North of Zone

It commences at 35°25'31" north, 7°09'12" east, or reading degree 35°26'42" north, 7°09'12" east, or rading degree 35°26'42" north 7°07'30" east or reading degree extends up to 35°25'31" north to 7°07'30" east,

B/ Commencement by Direction

Commencing at Bechi Kebele in the north excluding Komi kebele, along mini river in Sheko Wereda Benchi Maji Zone in the outh, kuara kebele in the west, and bonder and transcend shosha coffee plantation of shosha kebele in east direction.

፩.፪. አዋሳኝ የደን ክፍል

፩.፪.፩. ማሻ ጥብቅ ደን ውስጥ ሻጦ አዋሳኝ የደን ክፍል

ይህ የደን ክፍል ማሻ ወረዳ በደቡብ፣ ሽቻ ማጫ ወንዝ በምዕራብ፣ አባሾሌ ወንዝ በምስራቅ ባሮ ወንዝ እና በሰሜን ሌሎ ፎሎ ዳገት መልስ 7191 ሄክታር ቦታ የሚሸፍን የተፈጥሮ ደን ሆኖ ጂ.አግራፊያዊ ወሰኖች የሚከተሉትን ቦታዎች የሚያካልል ነው።

ሀ/ መነሻው በዞን ፴፯ ሰሜን

ከ37°27'55" ሰሜን 7°52'51" ምስራቅ ወይም የንባብ ድግሪ 35°34'48" ሰሜን 7°52'15" ምስራቅ ወይም የንባብ ድግሪ 35°34'48" ሰሜን 19°27'08" ምስራቅ ወይም የንባብ ድግሪ እስከ 7°52'56" ሰሜን 35°27'55" ምስራቅ ወይም የንባብ ድግሪ 7°52'56" ድረስ ሲሆን በሰሜን በኩል በቀኝ ጫፍ ያለው የወረዳው ጥብቅ ደን ነው።

ለ/ መነሻው በቦታ አቅጣጫ

መነሻው በሰሜን በወሎ እና በቶ ቀበሌያት (ማሻ ወረዳ ውስጥ) ሆኖ ደቡብ አቅጣጫ የጾ ቀበሌ አዋሳኝ በምእራብ አቅጣጫ ቁጃ ቀበሌ ሲሆን በምስራቅ አቅጣጫ በዲዳ ወረዳ ኦሮሚያ ክልል ድንበር ሆኖ ያዋስነዋል።

፩.፪.፪. በማሻ ጥብቅ ደን ውስጥ ደገሌ ቃሪና አዋሳኝ

የደን ክፍል

ይህ የደን ክፍል ማሻ ወረዳ በሰሜን ጉራቻ ወንዝ፣ በደቡብ አያቺ ወንዝ፣ በምዕራብ የቃሪና ሰፈር በምስራቅ አእክቺ ወንዝ የሚያካልሉትና 17587.52 ሄክታር ቦታ የሚሸፍን ሆኖ ጂ.አግራፊያዊ ወሰኖች የሚከተሉትን ቦታዎች የሚያካልል ነው።

ሀ/ መነሻው በዞን ፴፯ ሰሜን

ከ35°13'50" ሰሜን 7°51'30" ምስራቅ ወይም በንባብ ድግሪ 35°29'52" ሰሜን 7°51'30" ምስራቅ ወይም በንባብ ድግሪ 35°29'52" ሰሜን 7°34'31" ምስራቅ ወይም በንባብ ድግሪ እስከ 35°13'50" ሰሜን 7°34'3" ምስራቅ ድረስ ነው።

ለ/ መነሻው በቦታ አቅጣጫ

መነሻውን በሰሜን አቅጣጫ የአጥሌ ቀበሌ፣ በደቡብ ኖኖ ወረዳ ኮቱ ቀበሌ በኦሮሚያ ክልል ሆኖ ወረዳ እንደ ድንበር ሲሆን በምስራቅ አቅጣጫ ገምጦካ ቀበሌ አዋሳኝ ሆኖ ተለይቷል።

6.2. Buffer Zone

6.2.1. Shato Buffer Zone Within Masha Protect Forest

This forest part is a natural forest which covers an area of 7191 hectare and located in masia wereda Shecha Macha River in the South, Abashole river in the West, Baro River in the east and the edge of Helo follo hill in the north and its geographical cooredinates shall cover the folloeing locations.

A/ Commencement at 37 North

It commencement at 37°27'55" north 7°52'15" east or reading degree 35°34'48" North, 7°52'15" east, or reading degree 35°34'48" North, 19°27'08" east or reading degree extends up to 7°52'56" North, 35°27'55" east or reading degree 7°52'56"and the right edge in the northern direction is the protected forest of the worda.

B/ Commencement by Direction

It commences in Wollo and Beto Kebele (Withen Mahsa wored) in the North, Yepo kebele in the south, keja kebele in the West, and Didu wereda of Oromiya Region shall be used as a boundary in the east.

6.1.2. Degele karina Buffer Zone within

Masha Protected Forest.

This forest part covers an area of 17587.52 hectare and located in masha worda Guracha river in the north, Ayachi rever in the south, karina village in the west and A-echi river in the east and its geographical coordinates shall cover the following locations;

A/ Commencement at 37 North

It commences at 35°13'50" North, 7°51'30" east or reading degree 35°29'52" North, 7°34'30" east or reading degree 35°29'52" North 7°34'31" east or reading degree extends up to 35°13'50" North and 7°34'3".

B/ Commencement by Direction

It Commenecees in Atle kebele in the north, kotu kebele of Nono wereda in Orimiya region is a boudery in the south, Nono worda of Oromiya region is also a boundary in the west and Gembeka kebele shall be identified as a boundary in the east.

፪.፪.፭. ማሻ ጥብቅ ደን ውስጥ አጥሌ-አተሶ ጋቲሞ አዋሳን

የደን ክፍል

ይህ የደን ክፍል በማሻ ወረዳ ውስጥ የሚገኝ በሰሜን የጎጃ ረግረጋማ ስፍራ፣ በደቡብ የዲሜ ዲሾ ረግረጋማ ስፍራ፣ በምስራብ ሻክፎኒ ወንዝ በምስራቅ አጥሌ-አተሶ ጋቲሞ ቀበሌዎች ክልል ውስጥ የሚገኝ 15200 ሄክታር ቦታ የሚሸፍን የተፈጥሮ ደን ሲሆን ጂኦግራፊያዊ ወሰኖች የሚከተሉትን ቦታዎች የሚያካልል ነው።

ሀ/ መነሻው በዞን ፴፯ ሰሜን

ከ35°13'50" ሰሜን 7°51'30" ምስራቅ ወይም በንባብ ድግሪ 35°29'52" ሰሜን 7°51'30" ምስራቅ 35°29'52" ሰሜን 7°34'31" ምስራቅ ወይም ብንባብ ድግሪ እስከ 35°13'50" ሰሜን 7°34'31" ምስራቅ ድረስ ነው።

ለ/ መነሻው በቦታ አቅጣጫ

መነሻው በሰሜን አቅጣጫ ዩና ቀበሌ ሆኖ፣ በደቡብ አቅጣጫ አጥሌ ቀበሌ ረግረጋማ ስፍራ የሚገኘው ፣ በምዕራብ አቅጣጫ ዱይና ቀበሌ በአንድራቻ ወረዳ የሚገኘው ሲሆን በምስራቅ አቅጣጫ አተሶ ቀበሌ ያዋስነዋል።

፪.፪.፬. አንድራቻ ጥብቅ ደን የሸኪብደ-ሼራ አዋሳኝ

የደን ክፍል

ይህ የደን ክፍል በአንድራቻ ወረዳ በሰሜን የጉራቻ ወንዝ፣ በደቡብ የጁፎር መንደር በምዕራብ የጎደራ ወንዝ በምስራቅ የጉቺ ወንዝ ክልል ውስጥ የሚገኝ 23028 ሄ/ር ቦታ የሚሸፍን ተፈጥሮ ደን ሆኖ ጂኦግራፊያዊ ወሰኖች የሚከተሉትን ቦታዎች የሚያካልል ነው።

ሀ/ መነሻው በዞን ፴፯ ሰሜን

ከ35°6'20" ሰሜን 7°42'14" ምስራቅ ወይም በንባብ ድግሪ 35° 23'12" ሰሜን 7°42'14" ምስራቅ ወይም በንባብ ድግሪ 35°23'12" ሰሜን 7°26'54" ምስራቅ ወይም በንባብ ድግሪ እስከ 35°6'20" ሰሜን 7°26'54" ምስራቅ ድረስ ነው።

ለ/ መነሻው በቦታ አቅጣጫ

መነሻው በሰሜን ጎደራ ወረዳ ጋምቤላ ክልል የሚያዋስነው ሆኖ፣ በደቡብ አቅጣጫ ሰሌ ቀበሌ በኦሮሚያ ክልል አዋሳኝ ድንበር ላይ፣ እንዲሁም በምዕራብ አቅጣጫ ቱግሪ ቀበሌ፣ ሲሆን በምስራቅ አቅጣጫ ጎጃ ቀበሌ በአንድራቻ ወረዳ ውስጥ የሚገኘው ያዋስነዋል።

6.2.3. Atle Ateso Gatimo Buffer Zone Within

Masha Sprotected Forest.

This forest is natural forest which covers an ares of 15200 hectare and located inGoje marshy land of Masha woreda in the north, Dime-Disho marshy Laind in the south, shafoni river in the west, Atle –Ateso Gatimo Kebele in the east, and its geographical coordinates shall cover the following locations.

A/ Commencement at 37 North

It commences at 35°13'50" North, 7°51'30" east or reading degree 35°29'52" North, 7°51'30" east 35°29'52" North, 7°34'31" east or reading degree extends up to 35°13'50" North and 7°34'31" east.

B/ Commencement by Direction

It commences in Yona Kebele in the north, Atle Kebele marshy land in the south, Suyua Kebele of anderacha woreda in the North and Ateso kebele of Anderacha wored in the North and Ateso kebele shall be identified as a boundary in the east.

6.2.4. Shekibedo-Shera Buffer Zone Within

Anderacha protected Forests.

This part of forest is a natural forest which coversd an area of 23028 hectare and is located in Guracha river of Anderacha woreda in the North, Jifore river in the north, Godere river in west, Guchi rever in the east and its geograhpical coordinates shall cover the following locations.

A/ Commencement at 37 North,

It commenece at 35°6'20" north, 7°42'14" east or reading degree 35°23'12" north 7°42'14" east or reading degree 35° 23'12" north, 7°26'54" east or reading degree extends up to 35°6'20" North and 7°26'54" east.

B/ Commencement by Direction

This commences in Godere Woreda of Gambella region in the north, selle kebele at the border of Ormiya region in the south, Tugri kebele in the west and Goja kebele of Andracha woreda in the east direction shall be the boundary thereof.

፮.፪.፭. በየኪና አንድራቻ ወረዳዎች ጥብቅ ደን

ውስጥ ሽቢ-ሺመርጋ አዋላኝ የደን ክፍል

ይህ የደን ክፍል በየኪና አንድራቻ ወረዳዎች በሚገኙ በሰሜን ደን ወንዝ፣ በደቡብ እርሚጫ ደፎ፣ ጨነጋዎ፣ የሻይና የሽመርጋ ቀበሌዎች በምዕራብ ጋይሪ ወንዝ፣ በምስራቅ ከጌጫ ወደ ቴፒ የሚወስደው ዋና መንገድ ክልል ውስጥ የሚገኝ 12015.22 ሄ/ር ቦታ የሸፍን የተፈጥሮ ደን ሆኖ ጂኦግራፊያዊ ወሰኖች የሚከተሉት ቦታዎች የሚያካልል ነው።

ሀ/ መነሻው በዞን ፴፯ ሰሜን

ከ35°6'20" ሰሜን 7°42'14" ምስራቅ ወይም በንባብ ድግሪ 35°23'12" ሰሜን 7°42'14" ምስራቅ ወይም በንባብ ድግሪ 35°23'12" ሰሜን 7°26'54" ምስራቅ ወይም በንባብ ድግሪ እስከ 35°6'20" ሰሜን 7°26'54" ምስራቅ ድረስ ነው።

ለ/ መነሻው በቦታ አቅጣጫ

መነሻውን በሰሜን ካንጋ ቀበሌ ዳጊ ወንዝ ይዞ ሲሆን፣ በደቡብ ሽመርጋ ቀበሌ ሆኖ እርሚጫ፣ ደፎ ጨነጋዎ የሻይ ቀበሌዎች ወደ ውጪ ትቶ በምዕራብ ገማድሮ ቀበሌ ገማድሮ ቡና ተክልና ወደ ውጪ ትቶ ሲሆን፣ በምስራቅ አቅጣጫ ከፋ ዞን ቢጣ ወረዳ ኮም ቀበሌ ድንበር ያዋስነዋል።

፮.፪.፮. በየኪ ወረዳ ጥብቅ ደን ውስጥ የበቆ አዋላኝ

የደን ክፍል

ይህ የደን ክፍል በየኪ ወረዳ በሚገኙ በሰሜን የበቆ ቀበሌ፣ በደቡብ ሜኒ ወንዝ፣ በምዕራብ ከቴፒ ወደ ሚዛን የሚወስደው ዋና መንገድ በምስራቅ የህብረት ፍሬ ቀበሌ ክልል ውጥ የሚገኝ 1103.07 ሄ/ር ቦታ የማሸፍን የተፈጥሮ ደን ሆኖ ጂኦግራፊያዊ ወሰኖች የሚከተሉትን ቦታዎች የሚያካልል ነው።

ሀ/ መነሻው በዞን ፴፯ ሰሜን

ከ35°22'47" ሰሜን 7°36'36" ምስራቅ ወይም በንባብ ድግሪ 35°35'8" ሰሜን 7°36'36" ምስራቅ ወይም በንባብ ድግሪ 35°35'8" ሰሜን 7°16'20" ምስራቅ ወይም በንባብ ድግሪ እስከ 35°22'47" ሰሜን 7°16'20" ምስራቅ ሲሆን ከዚህ በመቀጠል በቦታ አቅጣጫ በዝርዝር ይቀርባል።

ለ/ መነሻው በቦታ አቅጣጫ

መነሻው ሾሻ ቀበሌ የበቆ ቀበሌ ወደ ውጪ ትቶ በደቡብ አቅጣጫ ቤንች ማጂ ዞን ውስጥ በሸኮ ወረዳ የሚገኝ ጊዥ መሬት ቀበሌ ሚኒ ወንዝን ይዞ በምዕራብ በቆ ቀበሌን ይዞ ከቴፒ ሚዛን የሚወስደው ዋና መንገድ ሲሆን በምስራቅ አቅጣጫ ህብረተሰብ ፊሬ ቀበሌ ያዋስነዋል።

6.2.5. Shebi-Shemerga Buffer Zone within Yeki and Anderacha Protected Forest.

This part of forest is a natural forest which cover an area of 12015.22 hectare and located in Yeki and Anderach worda particularly in Degi river in the north, Ermichi, Depi, Chingewa, shay and Shimerga kebeles in the south, Gayri river in the west and Gecha to Tepi high way in the east and its geographical coordinates following location.

A/ Commencement at 37 North

It commences at 35°6'20" north, 7°42'14" east or reading degree 35°23'12" north, 7°42'14" east or reading degree 35°23'12" north, 7°26'54" east or reading degree extends up to 35°6'20" north and 7°26'54" east.

B/ Commencement by Direction

It commences in Kanga kebele Dagi river in the north, Shimeraga kebele in the south excluding Ermichi, Depi, Chingawa and shay kebele; Gemadaro kebele in the west excluding Gemadro coffee plantation and Bita worda Kowo kebele of Kafa Zone Shall be the boundary in the east.

6.2.6. Beko Buffer Zone in Yeki Woreda Protecte Forest

This part of forest is a natural forest which cover an area of 1103.07 hectare and located in Yeki worda particularly Beko Kebele in the north, Mein river in south, Tepi-Mizan high way in the west, Hibret kebele in the east and its geographical coordinates shall cover the following location.

A/ Commencement at 37 North.

It commences at 35°22'47" North, 7°36'36" east. Or reading degree 35°35'8" North, 7°36'36" east or reading degree 35°35'8" North, 7°16'20" east, or reading degree extends up to 35°22'47" North, 7°16' 20" east and here in after prescribe by direction in detail.

B/ Commencement By Direction

It commences in shosha kebele including Beko kebele, along Sheko Woreda Mini river of Bech Maji Zone in the south, Tepi-Mizan high way along Beko kebele in the west and Hibret fire kebele shall be the border in the east direction.

ጌ.፪.፮. በየኪ ጥብቅ ደን ውስጥ ሚቺ-ኮም አዋሳኝ የደን

ክፍል

ይህ የደን ክፍል በየኪ ወረዳ በሚገኙ በሰሜን የኮሚ ቀበሌ፣ በደቡብ የሚ ወንዝ፣ በምዕራብ የሚቺ ቀበሌ በምስራቅ የሾሻ ቡና ተክል አካሎ 259.78 ሄ/ር ቦታ የሚሸፍን የተፈጥሮ ቡናን ጨምሮ ሌሎች የብዝሃ ሕይወት ሀብትን የያዘና በሚከተሉት ጂኦግራፊያዊ ወሰኖች የሚከተሉትን ቦታዎች የሚያካልል ነው።

ሀ/ መነሻው በዞን ፴፯ ሰሜን

ከ35⁰25'14" ሰሜን 7⁰9'19" ምስራቅ ወይም በንባብ ድግሪ 35⁰26'49" ሰሜን 7⁰9'19" ምስራቅ ወይም በንባብ ድግሪ 35⁰26'49" ሰሜን 7⁰7'21" ምስራቅ ወይም በንባብ ድግሪ እስከ 35⁰25'14" ሰሜን 7⁰7'21" ምስራቅ ድረስ ነው።

ለ/ መነሻው በቦታ አቅጣጫ

መነሻው በሰሜን በጨ ቀበሌ የኮሚ ቀበሌ ወደ ውጪ አድርጎ፣ በደቡብ ቤንች ማጂ ዞን ሸኮ ወረዳ የሚኒን ወንዝ ይዞ፣ በምዕራብ ኩራ ቀበሌ ሲሆን፣ በምስራቅ አቅጣጫ ሾሻ ቀበሌ የሾሻ የቡና ተክል በድንበር አዋስኖ የሚያልፍ ነው።

ክፍል አራት

ስለ ጥብቅ ደን ልማትና ጥበቃ

ስለ ጥብቅ ደን ልማት

፩ በጥብቅ ደን ውስጥ የሚገኙትን ማንኛውንም የዛፍና ዕፅዋት ዝርያዎች በውጪም ሆነ በደን ውስጥ ያሉት በህብረተሰብ ተሳትፎ እንዲለሙና እንዲጠበቁ ይደረጋል።

፪ በጥብቅ ደን ውስጥ የሚገኙት ተፋሰሶችና የውሃ አካሎች በተፈጥሮአዊ ፍሳሻቸው ወጥተው በዙሪያው ላሉ ህብረተሰብና አገራዊ ልማቶች ዘላቂነት ባለው መልኩ አገልግሎት እንዲሰጡና እንዲጠበቁ ይደረጋል።

፫ ከደን ውስጥ የሚወጡ ውሃዎች ከደን ውጪ በአፈርና ሰው ጉዳት እንዳያደርሱ በጥብቅ ደን ዙሪያ ያለው አካባቢ ጠቀሜታ በሚሰጡ መከላከያ ዘዴዎች እንዲለሙ ይደረጋል።

፬ በጥብቅ ደን ውስጥ ያሉ የውሃ አካላት ተፈጥሮአዊ ፍሰትና የአየር ብክለት ቁጥጥር እንዲሁም የተፋሰስ ጥበቃ አገልግሎታቸው ዘላቂነት ያለውና ለልማት አጋዥ እንዲሆን የሚረዱ ተግባራት ይከናወናል።

፭ ታሪካዊ፣ ባህላዊና በአይነታቸው ልዩና ወካይ የሆኑ ብዝሃ ሕይወት መረጃዎች በስምና በዓይነት ተለይተው፣ ተመዝግበውና ተዘጋጅተው አገልግሎት እንዲሰጡ ይደረጋል።

6.2.7. Michi-Komo Buffer Zone in Yeki protect Forst.

This part of forest covers an area of 259.78 hectar having substantial amount of biodiversity including organic coffee and is located in Yeki Woreda Komi kebele in the North, Yemi river in the south, michi kebele in the west, and shosha coffee plantation in the east and its geographical coordinates shall cover the following locations.

A/ Commencement at 37 North

It commences at 35⁰25'14" North, 7⁰9'19" east or reading degree 35⁰26'49"north, 7⁰9'19" east or reading degree 35⁰26'49" north, 707'21" east or reading degree extends up to 35⁰25'14" north 7⁰7'21" east.

B/ Commencement By Direction

It commences in Bechi kebele in the north excluding Komi kebele, Bench maji Zone Sheko woreda along Mini River in the south, hura Kebele in the west and Shosha coffee planation of Shohso kebele shall transcend as a boundary in the east.

Part Four

Development and Conservation of protected forest

7. Development to protected Forest.

1. Any tree and plant species of the protected forest shall either inside or outside of the forest, be developed or conserved through active parthicipation of the community.
2. Drainages and ater bodies of the protected forest shall, with in their nautar outflows, be made to be utilized by the local community and for nationwide development in sustainable manner, and conserves thereon.
3. The surrounding environment of the protected forest shall be developed with important preventive methods for out flowing waters not to result in disaster in the soil and human beings outside the forest.
4. The natural flow of water bodies around the protected forests and prevention of air pollution as well as drainage conservation shall be carried out in a sustainable manner.
5. Information regarding historical, culture unique and model bio-diveristres shall apply for service through distinctive identifying by name and type and register

፮ በጥብቅ ደን ውስጥ የዕዕዋትና የዛፍ መመናመን ከታየ ከተለያዩ የህብረተሰብ ክፍልና አጋር ድርጅቶች ጋር በመቀናጀት የልማት ፕሮግራም እንዲነደፍና እንዲተገበር ይደረጋል።

፯ በጥብቅ ደን ውስጥ ያሉ የዕዕዋትና የዱር እንስሳት ዝርያዎች ዘረመል በሙሉ በህብረተሰቡ ተሳትፎ እንክብካቤ እየተደረገላቸው እንዲጠበቁ ይደረጋል።

፰ በተከለሉት ጥብቅ ደኖች የግንኙነት መረብ በመዘርጋት ለኢኮ-ቱሪዝም መዳረሻ እንዲሆኑ ያደርጋል።

፩. ስለ ጥብቅ ደን ጥበቃ፡፡

፩. የጥብቅ ደን ከቃጠሎ ስለመከላከል

A በጥብቅ ደን ውስጥና አካባቢ የሚኖሩ ሰዎች፣ ድርጅቶች ወይም ማህበራት ተቀጣጣይ የሆኑ ነገሮች ከአካባቢ የማስወገድ እና እሳት እንዳይነሳ ተገቢውን ጥንቃቄ ሁሉ የማድግ ኃላፊነትና ግዴታ አለባቸው።

E ማንኛውም የደን ቃጠሎ ሲያጋጥም አግባብ ያለው አካል በአካባቢ የሚገኘውን ማንኛውንም ሰው መንግስታዊና መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች እንዲሁም የአካባቢውን ሕዝብ በማስተባበር እሳቱን ለማጥፋት ተገቢውን እርምጃ የመውሰድ ግዴታ አለበት።

H የጥብቅ ደን ተጠቃሚዎች፣ ጎብኚዎችና መንገደኞች ሲንቀሳቀሱ ጥንቃቄ በጎደለው ሁኔታ እሳት ቃጠሎ ቢያስነሱ አጥፊዎቹ በህግ ይጠየቃል።

፪. ጥብቅ ደን በሽታና ተባይ ስለመከላከል

A በጥብቅ ደን ሃብት ላይ በሽታና ተባይ እንዳይከሰት ዘመናዊና ባህላዊ የመከላከያ እርምጃ ይወሰዳል።

E ለተባይና በሽታ ወረርሽኝ ችግሮች ሲያጋጥም የጉዳቱን መጠንና ስፋት በማጥፋት ተገቢው እርምጃ ይወስዳል።

H በጥብቅ ደን ውስጥ ሊተላለፉ የሚችሉትን ተባይ፣ በሽታና አረም ለመከላከል እንዲያስችል ከውጭ በሚመጡ ዕዕዋትና የዕዕዋት ዘር ላይ ተገቢው ቁጥጥር ይደረጋል።

6. Developments programs shall be formulated in cooperation with societal groups are partners and apply there on while palnt and tree of the protected forest is being diminished.

7. Any gene of plants and wildlife species of the protected forest shall be conserved through the participation of the society.

8. Protected forests shall apply for the destination of eco-tourism through establishing communication nwtwork thereon.

8. Conservation of Protected Forest

1. Prevention Form Forest Fire

a. Any person, organization or association who inhibit within or around the protected forest shall have the responsibleitiy and duty to extirpate inflammatory materials from the surrounding and take the proper parecatution not to set the forest on fire thereof.

b. The Pertinent organ shall, in the events of forest fire, have the duty to take the necessary measure through coordinating and mobilizing individuals, governmental and non-governmental organizations of the locality as well as the local community.

c. A person utilizes protected forest; visitor and oassengers who negligently set to forest on fire shall be liable for an offend by law.

2. Prevention of Forest Disease and pests

a. Modern and traditional prevention measure shall be taken to prevent the forst resource from disease and pests.

b. Appropriate measure shall be taken through studying the extent and scope of the problem while pests and pandemic are being occurred in the forest.

c. Appropriate measure shall be taken against imported plants and plant seed so as to prevent communicable pests, disease and reed across the

፫. በጥብቅ ደን ውስጥ የሚደረገው ህገ ወጥ የደን

ውድመትና ዝውውር ስለመከላከል

- A የደን ውጤጥ ዝውውርን ለመከላከልና ለመግታት እንዲቻል በህብረተሰብ ተሳትፎ ተገቢው ክትትልና ቁጥጥር ይደረጋል።
- E በደን ጥበቃና ልማት የተሰማሩት ማህበራዊ በጥብቅ ደኖች ላይ የሚደርሱ ህገ ወጥ ድርጊቶች እንዳይፈፀሙ የመከታተል የመቆጣጠርና ለህግ ማቅረብ ኃላፊነት አለባቸው።
- H በደን ሃብት ላይ ማናቸውም ዓይነት ውድመት በሚያደርሱ ላይ የደኑን ግምት እንዲከፍሉና ላደረሱት ጥፋት በህግ እንዲጠየቁ ይደረጋል።
- መ የደንና የደን ሃብት ብዝሃ-ህይወት ለመጠበቅ የሚወሰዱ ጠቃሚ ባህላዊ አሰራሮችና ልምዶች ተገቢው እውቅናና ድጋፍ ይደረግላቸዋል።

፬. የጥብቅ ደን አጠቃቀም

- A የአካባቢው ህብረተሰብ ከጥብቅ ደን ውስጥ ማር፣ ሣር፣ ፍራፍሬ፣ ቅመማቅመምና ቡና ምርት እንዲሁም ዕንጨትነት የሌላቸው ምርቶችን እንዲጠቀሙ አግባብ ያለው አካል በዕሁፍ ሊፈቅድ ይቻላል።
- E የጥብቅ ደን ዝርያ የመተካት ሂደት በማይጎዳ መልኩ ከሚመረጡ እናት ዛፎች ላይ ለልማት የሚያስፈልገው የዛፍ ዘር ሊሰበሰብ ይቻላል።
- H የጥብቅ ደን ውስጥ ለዘር ማመንጫ የሚሆን እናት ዛፎች ላይ ለልማት የሚያስፈልገው የዛፍ ዘር ሊሰበሰብ ይቻላል።
- መ በጥብቅ ደን ውስጥ በእርጅና ምክንያት የሚወድቁ ዛፎች ለአካባቢው ህብረተሰብ ጥቅም ላይ ሊውሉ የሚችሉበት ሁኔታ ይመቻቻል።

፭. የጋራ (ተሳትፎ) ሥራን በተመለከተ

- A የአካባቢው ህብረተሰብ በደን ሃብቶች አሰሳ፣ አጠባበቅ፣ ልማትና አጠቃቀም ዕቅድ ዝግጅትና አፈፃፀም ሂደቶች በቀጥታ ይሳተፋል፣ ፍትሃዊ ጥቅም ያገኛል።
- E የአካባቢው ህብረተሰብ በደን ሃብት ላይ ያለው ነባር ባህል እሴቶችና አካባቢዊ እውቀቶች ተከብረው እንዲኖሩ ይደረጋል።
- H የአካባቢው ሴቶችና ወጣቶች በደን አስተዳደር፣ ልማትና አጠቃቀም እንዲሁም ዕቅድ ዝግጅት ላይ ንቁ ተሳትፎ እንዲኖራቸውና የውጤቱም ተካፋይ እንዲሆኑ ይደረጋል።

3. Prevention of Illegal Forest Destruction and Movement.

- a) Appropriate surveillance and supervision shall be taken with the participation of the community so as to prevent and avert the movement of forest product.
- b) Cooperatives involved in the conservation and development of forest shall have the responsibility to follow up, supervise and bring the perpetrators in to the courts of law so as to prevent illegal acts on protected forests.
- c) A person who causes any types of destruction in the forest resources shall be fined estimated amount of the forest and made liable in the court of law.
- d) Cultural activities and practices that have been undertaken for the purpose of the conservation of forest and forest resource bio-diversity shall be given appropriate recognition and support.

9. Utilization of Protected Forest.

- a) The pertinent organ may permit in writing honey, grass, fruits, spices and coffee as well as non-woody products of the protected forests to be utilized by the local community.
- b) Tree seed may be collected from breeder trees for development in a manner not to deviate the successors of the species of protected forest.
- c) Breeder tree shall be delimited and conserved within the protected forests for the purpose of seed generation.
- d) Conditions shall be facilitated for the local community to utilize begin fell down due to depreciation across protected forest.

10. Collective Duties

- a) The local community shall participate directly in the survey, conservation, development and utilization of forest resources and fairly share the benefit thereon.
- b) The preexisting cultural values and indigenous knowledge of the local community regarding the forest resource shall be observed and preserved thereof.
- c) Women and youths of the locality shall be made active participant in the management development and conservation of forests well as plan preparation; and share the output thereof.

፲፩. ጥቅም መጋራት

- A ደኖች በጥብቅነት በመከለላቸው የአካባቢው ህብረተሰብ ተጠቃሚ ይሆናል። በገንዘብ ከሚገኘው ገቢ ላይ 5% ድርሻ ይኖረዋል።
- E ከጥብቅ ደንና ከደን ሃብት ውጤት ከሚገኘው ገቢ የአካባቢው ሴቶችና ወንዶች እኩል ይጠቀማሉ።
- H ከኢኮኖሚክም አገልግሎት የሚገኝ ገቢ ለአካባቢ ሕብረተሰብ ጠቀሜታ ላላቸው መሠረተ ልማቶችና ተቋማት ለማልማት ይውላል።

፩. በጥብቅ ደን አማካኝነት የሚገኙ ጥቅሞች

- A ከባድ ሪዘርቭ እና ካርቦን ንግድ የሚገኝ ገቢ
- E ለምርምር ከሚውል ገንዘብ የሚገኝ ክፍያ
- H ከጎብኚዎች የሚገኝ ክፍያ
- መ የአካባቢው ህብረተሰብ የሚያገኘው የሥራ እድል
- ሠ ከጥብቅ ደን የሚገኝ ምርትና አገልግሎት
- ረ ከብዝሃ ህይወት የሚገኝ ገቢ

፪. የተከለሉት ጥብቅ ደኖች ለኢኮኖሚክም ስለሚውሉበት ሁኔታ

- A በጥብቅ ደንነት የተከለሉ ቦታዎች የዕዕዎት ዝርያዎች፣ የአእዋፍና የዱር እንስሳት መጠለያና መገኛ ሥፍራዎች በመሆናቸው እንደ አመቺነቱ ለቱሪዝም አገልግሎት ይውላል።
- E በጥብቅ ደን ዙሪያ የሚኖሩ የህብረተሰብ ክፍሎች በህጋዊ መልኩ ተደራጅተው በኢኮኖሚክም ስራ ላይ እንዲሳተፉ ይደረጋል።

ክፍል አምስት

የጥብቅ ደን አዋሳኝ የማህበረሰብ ደን ልማት ጥበቃና አጠቃቀም

12. የጥብቅ ደን አዋሳኝ ደንን ስለመሰየም መከለልና መመዘገብ

- ፩ በዚህ ደንብ አንቀጽ ፬ ንዑስ አንቀጽ ፪ የተገለጸው ቢኖርም በማዕከላዊ ጥብቅ ደን በአዋሳኝነት የተለዩት ደኖች እንደአስፈላጊነቱ ከመንግስትና መንግስታዊ ካልሆኑ ድርጅቶች በሚገኝ ድጋፍ በደን ዙሪያ በሚኖረው ማህበረሰብ የማህበረሰብ ደን ተብሎ ሊሰየም ይችላል።
- ፪ ከዚህ በፊት በቀበሌ ደንነት የሚታወቁና በቀበሌ አስተዳደር እየተዳደሩ ያሉ ደኖች የማህበረሰብ ደን ሆነው እንዲተዳደሩ ሊደረግ ይችላል።

11. Benefit Sharing

- a) The local community shall be benefited due to the demarcation of forests as protected the local community shall have 50% than from the monetary revenue.
- b) Local women and men shall be benefites equally from the output of the protected forest and forest resource.
- c) Revenues collected form the service of eco-tourism shall apply for the development of infrastructures and institution having great sigifice for the local community.

1. Benefits from the protected Forest.

- a) Revenues collected form bio-reserve and cabon trade.
- b) Charges from finanace used for researches;
- c) Charges from visitors;
- d) Job opporthnity for the local community,
- e) Goods and services derived from protected forests.
- f) Revenue collected from bio-diversity.

2. Application of protected Forest for Eco-tourism

- a) Areas demearcated as protected forests and the home and origin of plant species. Birds and wild life and shall apply for the service of tourism thereof.
- b) The local community residing around the protected forest shall be made by organized legally and to be participated in the activites of eco-tourism thereof.

Part Five

Designation , demarcation and conservation of community Forest.

12. Designation, Demarcation and

Conservative of Buffer Zone

- 1. Notwithshanding article 4(2) of this regulaton foret identified as buffer zone of core zone may dsignated and a community forest by the people surrounding the forest as necessary the support derived form governmental and non-government organization,
- 2. Forests previously known as kebele forest and administered by the kebele administration may be administred as a community forest thereon.

፫ በማህበረሰብ ደን ተሳታፊ የሚሆኑት ኑሮአቸው ከደን ጋር የተቆራኝና በአንድ መንደር ወይም በደን ዙሪያ ባሉ መንደሮች የሚኖሩ የአካባቢው ነዋሪዎች ተደራጅተው ደንን ለማልማትና ለመጠቀም የሚችሉት ከመንግስት ጋር ውል ሲዋወሉ ነው።

፩፫. የጥብቅ ደን አዋሳኝ የማህበረሰብ ደን ልማት ጥበቃና አስተዳደር፣

፩ ማህበረሰቡ በደን ልማት፣ ጥበቃና አስተዳደር ሥራ ላይ በመደራጀት ህጋዊ ሰውነት እንዲያገኝ ልዩ ድጋፍ ይደረግለታል።

፪ የተደራጀው ማህበረሰብ የደን ይዘታ ታውቆ ዳር ድንበሩ ተለይቶ ዘላቂና አሳታፊ የደን አስተዳደር መርህ በሚፈቅደው መሠረት በተዘጋጀው የደን ማንጅመንት ፕላን መሠረት የሚተዳደር ሆኖ ይህንኑ ለመፈፀም አግባብ ካለው አካል ጋር ውል ይፈርማል።

፫ በውሉ የሁለቱም ወገን ኃላፊነትና መብት በሚገባ መገለፅ ይኖርበታል። ዝርዝሩ በመመሪያ ይወሰናል።

፬ ማህበረሰቡ የተከበረውን የተፈጥሮና ሰው ሰራሽ ደን በተገባው ውል መሠረት እያስተዳደረ ስለመሆኑ አስፈላጊ በሆነ የጊዜ ገደብ ውስጥ መንግስት ክትትልና ግምገማ ያካሄዳል።

፭ ማህበረሰቡ የተረከበውን የተፈጥሮ ሰው ሰራሽ ደን ውስጥ እና በዙሪያው ባሉት ክፍት ቦታዎች ሰው ሰራሽ ደን ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ሥነምፃዕኛ አዋጭነቱ እየተረጋገጠ ያለማል።

፮ ማህበረሰቡ ደንን በአግባቡ እንዲያለማና እንዲጠብቅ ተከታታይ የሙያ ድጋፍ ይሰጠዋል።

፲፬. የጥብቅ ደን አዋሳኝ የማህበረሰብ ደን አጠቃቀም

፩ የአካባቢው ማህበረሰብ በሚያለማውና በሚጠብቀው የተፈጥሮና ሰው ሰራሽ ደን ውስጥ በተሳትፎአዊ መንገድ በተዘጋጀለት የደን ማኔጅመንት ፕላን መሠረት ከደን ውጤት ተጠቃሚ ይሆናል።

፪ በዚህ ደንብ አንቀፅ ፲፬ በተጠቀሰው ሁኔታ የተደራጀው ማህበረሰብ የደን ውጤቶችን የማምረት መጠቀም፣ ማዘዋወርና የመሸጥ መብት አለው።

፫ በዚህ አንቀፅ ንዑስ አንቀፅ ፪ የተጠቀሰው እንደተጠበቀ ሆኖ የተደራጀው ማህበረሰብ የደን ውጤቶችን ለማዘዋወር ወይም ለማከማቸት አግባብ ካለው በቅድሚያ ፈቃድ ማግኘት ይኖርበታል።

3. The local community those who participate in the community forest and closely related with the forest and inhibit in a particular village around the forest or its surrounding may be allowed to develop and utilize the forest while they are entered in to a contract with the government thereto.

13. Development. Conservation and Administration of Buffer Community forest

1. Special supports shall be given to the community to be organize in the development, conservation, and administration of forest and to behave legal personality thereof.

2. The organized community shall, being identifying the possession and boundary of forests, be administered in accordance with sustainable and participatory principles forest management plan and there by sign a contract with the pertinent organ.

3. The rights and obligations of the two parti shard be required to be expressed properly in the contract. The detail shall be determined directive.

4. The concerned organ shall take the surveillance an evaluation within the necessary lapse of time so all to verify whether natural or human made forest are administered in accordance with the contract entered therewith.

5. The community shall, up on the confirmation of the social, economic and ecological feasibility, develop open spaces found within and around natural or human made forests that has been taken by the community.

6. Continuous technical support shall be give to the community so as to develop and conserve the forest properly.

14. Utilization of Buffer Community Forest

1. The local community shall, in accordance with the forest management plan, utilize the output of the natural and human made forests that has been developed and conserves by them.

2. The community who organized in accordance with article 14 of this regulation shall have the right to produce, utilize, transport and sell the product of forest.

3. Without prejudice to sub article 2 of this article the organized community shall preminiliary obtain permit from the pertinent organ so as to transport and store forest products.

፬ በደኑ አካባቢ የሚኖሩ ሴቶችና ወጣቶች በደን ልማት ጥበቃ አጠቃቀምና ዕቅድ ዝግጅት ላይ ተሳትፎ በማድረግ የጥቅሙ ተካፋይ እንዲሆኑ ይደረጋል።

**ክፍል ስድስት
ልዩ ልዩ ድንጋጌዎች**

፲፮. የመተባበር ግዴታ

ማንኛውም ሰው ይህን ደንብ በማስፈፀም ረገድ አግባብ ካለው አካል ጋር የመተባበር ግድታ አለበት።

፲፯. ተፈጻሚነት ስለማይኖራቸው ህጎች

ይህንን ደንብ የሚቃረን ማንኛውም ደንብ መመሪያ ወይም ልማዳዊ አሠራር በዚህ ደንብ የተደነገጉትን ጉዳዮች በተመለከተ ተፈጻሚነት አይኖረውም፤

፲፰. መመሪያ የማውጣት ሥልጣን

ቢሮው ይህን ደንብ ለማስፈፀም መመሪያ ሊያወጣ ይችላል።

፲፱. ደንቡ የሚፀናበት ጊዜ

ይህ ደንብ በክልሉ መስተዳድር ም/ቤት ፀድቆ ከወጣበት ከሚያዚያ ፬ ቀን ፪ሺ፬ ጀምሮ የፀና ይሆናል።

ሀዋሳ ሚያዚያ ፬ ቀን ፪ሺ፬ ዓ/ም

ሸፈራው ሸጉጤ

**የደቡብ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና
ሕዝቦች ክልል መንግስት ርዕሰ
መስተዳድር**

4. Women and youths shall be made participating the preparation of the plan regarding development, conservation and utilization of forest and take their share the of.

**Part Six
Miscellaneous Provision**

15. Duty to cooperate

Any person shall have duty bound to cooperate with the pertinent organ for the implemenatation of this regulation.

16. Inapplicabele laws

Any regulation, directive or customary practice inconsistent with this regulation shall be inapplicable on issues covered under this regulation.

17. Power to issue Directive

The bureau may issue directive to implment this regulation.

18. Effective Dates

This regulation shall enter in to effect starting form the approval by the executive council as of the date April 12/2012

Done at Hawassa This day of April 12/2012

Shifera Shigute

**Chief-executive of the Southern,
Nations, Nationalities and Peoples
Regional State.**